

ብሶት የወለደው (ከተስፋሁን ሞላ)

በገዛ ሀገሩ የተበደለ ሰው፤

በረሃ ሊገባ ሊሸፍት ያማረው፤

ብሶቱን ሲገልጸው እንዲህ እያለ ነው፤

ብችለው ብችለው በዛብኝ በደሉ፤

እንግዲህስ ይብቃ ከቤቴ መዋሉ።

በሰማን በደቡብ የተዳፈነውን እሳት

በምሥራቅ በምዕራብ የተዳፈነውን እሳት

በንዚል አርክፍክፎ ለኮሰው በክብሪት

መምህር የኔሰው ኢትዮጵያዊ ወጣት።

ሀገሩን የሚወድ ወገኑን ጨምሮ፤

ደቡብ ላይ ተገኘ ዋካ ላይ ዳውሮ።

ኢትዮጵያዊ ወገን ብሶት የወለደው፤

ሥጋውን አንድዶ ወገኑን አሞቀው፤

የሃያ ዓመት ብሶት ብርድ ስለመታው።

መቼ ተቀጣጠለ በአራቱ ማእዘናት፤

ወጣቱ የኔሰው የለኮሰው እሳት፤

ተዳፍኖ እንዳይቀር ወገኔ ግፉበት።

ደደቢት ተነስቶ በእብሪት ተወጥሮ

የመጣውን ከሃዲ ጸጉሩን አጨፍርሮ

እግዜር ያሳየናል ሳይውል ሳያድር ቀኑን አሳጥሮ

ችግራችን ሁሉ አሰምቶልናል የኔሰው ህይወቱን ገብሮ።

ጎበዝ ታጠቅና መሳሪያህን አንሳ፤
በየጎራው ዘልቀህ ጃሎ መገን በል ለትግል ቅስቀሳ
ድምጽህን ሲሰማ ኑበርም እንዲነሳ፤
ደግሞም ያቀላፋው የተኛው አንበሳ።

ጅምሩ ጥሩ ነው ይፋፋም ይቀጣጠል ቋያው
ሜዳውም ይጨነቅ ያስተጋባ ጋራው
መያያዝ አለበት የኔሰው የጀመረው ።

በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ ያለህው
ግባ ተቀላቀል ትግሉን አፋፍመው፤
ጀምሮታልና የደቡብ አርበኛ ቆራጡ የኔሰው።

ጥሎብን ሂደአል ትልቅ ሸክም እዳ
የማያስቀምጥ የማያስተኛ የማያወላዳ
ሸክማችን እናራግፍ ያበጠው ይፈንዳ
ይዋል ይደር ሳንል ተቀምጠን ከጓዳ
ቀኑን አናስረዝም እንዳይበዛ ፍዳ
ዛሬ እንጀምረው በጧቱ በማልዳ።

በውጭ ያለነውም ትግሉ እንዲደርስ ከግብ
መለያየት ትተን በአንድ እንሰባሰብ
ፍቅርን አሳይቶን ሂደአል ኢትዮጵያዊ ኮከብ።

የቱኒዞ ሸልኮ ሲኮበልል ከሃገር
የግብጹ ተይዞ ሲማቅቅ በእስር
የሊቢያው ተይዞ በጥይት ሲወገር
የይመኑ ቆሰሎ ወደ ሳውዲ ሲበር
የሶርያው ቀርቶአል ቀኑ ነን ሲቆጥር።

ወገኑን በሙሉ የሚገድል የሚያስር
ስልጣን ያላረካው አረመኔ ፍጡር
አለቅም ብሎአል ተጣብቆ ከወንበር።

ለእሱም አይቀርለት መግባት ከማህበሩ
ጽዋውን ይቀምሳል ሳይወጣ ከአገሩ
ተደግሶላታል ከዚያው ከሰፈሩ
ጸጥ እረጭ እንድትል የትውልድ መንደሩ።

ቀን እየቆተረ ቢውል ቢሰነብት
የጋዳፊ ጽዋ ብላ ባለ ሳምንት
ትገባ ይሆናል ከበሽር አሳድ ቤት
ከልጆቹ ጋራ ሆኖ እንዲቀምሳት።
ለቀሩት ደግሞ ሲመጡ ደከሞአቸው፤
ቦታ ያዘጋጃል እንዲቀመጡ አርፈው፤
አልሞላችም ገና የሳዳም ማህበር፤
ጠርቶ ያስገባል አንድ በአንድ በቁጥር፤
ሲኦል አፏን ከፍታ ልክ እንደ መቃብር፤
ትጠብቃለች ያች የእሳት ወንበር፤
ዋጋቸውን ይከፍላል ደግ ነው እግዚአብሔር!!!

EthioLion.Com